



1437 Bannock St.
 Denver, CO 80202
 p: 720.865.7695
JIC_news@denvergov.org

ጋዜጣዊ መግለጫ
እንደደረሰ ወድያው ይፋ የሚደረግ

አርብ፣ ኤፕሪል 3, 2020

በዴንቨር በአሁኑ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት አካላዊ ርቀትን የመጠበቅ ህግን ለማስፈጸም የተመረጡ መንገዶችን አቋርጠው ለሚሄዱ መኪኖች በጊዜያዊነት ሊዘጋ ነው

ዴንቨር- የዴንቨር የትራንስፖርት እና የመሠረተ ልማት መምሪያ የዴንቨር ኗሪዎች አካላዊ ርቀታቸውን በመጠበቅ በእግር የመንሸራሸሪያ፣ ብስክሌት የመጋለጫ እና የመሮጫ የበለጠ ቦታ እንዲኖራቸው ለማድረግ የተመረጡ መንገዶችን አቋርጠው ለሚሄዱ መኪኖች በጊዜያዊነት ሊዘጋ ነው። በአሁኑ ጊዜ መኪኖች የማይጠቀሙበት ተጨማሪው መንገድ ኗሪዎች በዚህ የወረርሽኝ ጊዜ ውጭ ወጥተው ዘና ለማለት እና ለመንሸራሸር፣ ብስክሌት ለመጋለጥ ወይም ንፁህ አየር ለመቀበል የበለጠ ምቹ እንዲሰማቸው ያደርጋል። አቋርጠው ለሚሄዱ መኪኖች አንዳንድ አካባቢዎችን በይፋ በመዘጋት ከተማው ለሁሉም ሰው ደህንነታቸው የተጠበቀ መንገዶች ማቅረብን ዓላማ ካደረገው [ከራዕይ ዜሮ](#) ጥረቱ ጋር በማቀናጀት ለሁሉም ሰው ደህንነታቸው የተጠበቀ መንገዶች እንዲኖሩ ለማድረግ ተስፋ ያደርጋል።

ቅዳሜ፣ ኤፕሪል 4 አቋርጠው ለሚሄዱ መኪኖች ዝግ የሚሆኑት መንገዶች የሚከተሉት ናቸው፡

- ካፒቶል ሂል አካባቢ
 - E. 11th Avenue ከ Lincoln Street እስከ Humboldt Street
- ሰሎሞን ሌክ አካባቢ
 - Bryon Place ከ Zenobia Street እስከ Stuart Street
 - Stuart Street ከ 24th Avenue እስከ 21st Avenue
- ከኖርዝ ካፒቶል ሂል/ሲቲ ፓርክ ዌስት አካባቢ
 - E. 16th Avenue ከ Lincoln Street እስከ City Park Esplanade

ተጨማሪ አካባቢዎች ለትግበራ ቅኝት እየተደረገባቸው ሲሆን በሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ በከተማው ድረ ገፅ www.denvergov.org ላይ ለኮቪድ-19 በተሰጠው ቦታ የሚዘረዘሩ ይሆናል። በመጀመሪያ የሚታዩ አካባቢዎች ክፍት ቦታ የበለጠ የሚፈለግባቸው እና በአካባቢው የሚገኙ መናፈሻዎችን ከፍተኛ ጠቀሜታ ላይ በመዋል የማስተናገድ አቅማቸው የሞላ ክፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያላቸው አካባቢዎች ናቸው። መናፈሻ ወይም መንገድ በቅርብ የሌላቸው የከተማው አካባቢዎችም ቅድሚያ ያገኛሉ።

መንገዶቹ አቋርጠው ለሚሄዱ መኪኖች ዝግ በሚሆኑበት ጊዜ፣ በመንገዱ ዳር ለሚኖሩ ሰዎች ወይም በተዘጋ መንገድ ላይ ወደሚገኝ መዳረሻ መሄድ ለሚፈልጉ ሰዎች መንገዱን መጠቀም ይችላሉ። መኪና ውስጥ የሚገኙ ሰዎች በጣም በዝግታ እንዲሄዱ እና በእነዚህ የጋራ መንገዶች ላይ እጅግ በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ይጠየቃሉ።

- አቋርጠው ለሚያልፉ መኪኖች የተከለከሉ መንገዶች ላይ ማድረግ የሚፈቀዱ ተግባራት የሚከተሉትን ይጨምራሉ፡
- መንሸራሸር፣ ብስክሌት መጋለጥ እና መሮጥን ጨምሮ ዝቅተኛ ፍጥነት ያላቸው ተግባራት። ሰዎች አካላዊ ርቀታቸውን መጠበቅ እና በማንኛውም የመጓጓዣ ዘዴ ቢጠቀሙ አንዳቸው ለሌላቸው ማሰብ ይገባቸዋል።
 - የአደጋ ጊዜ ተሽከርካሪዎች እና መንገዱ ላይ የሚኖሩ ሰዎች እንዲያልፉ ይፈቀድላቸዋል።
 - በመንገዱ ላይ የሚጀምሩ ወይም የሚያልቁ አቅርቦቶችን የማድረስ እና ከሚዘጋጁበት ቦታ ውጪ ጥቅም ላይ የሚውሉ ምግቦችን ትዕዛዝ መቀበልን የመሳሰለ አስፈላጊ የንግድ ተግባራት ላይ የተሰማሩ ሰዎች መንገዱን እንዲጠቀሙ ይፈቀድላቸዋል።
 - መንገድ ላይ መኪና ማቆም ይፈቀዳል። ይሁን እንጂ በዴንቨር የእሳት አደጋ መከላከያ መኪና መንቀሳቀሻ ዞኖች፣ መቆም የማይቻልባቸው ዞኖች፣ መጫኛ ዞኖች፣ መንገዶች እና የውስጥ ለውስጥ መንገዶች ላይ መኪና ማቆም ክልከላ አሁንም ተግባራዊ በመሆን ላይ ይገኛል። በአሁኑ ጊዜ ስላሉት [የመኪና ማቆሚያ ደንቦች](#) የበለጠ መረጃ በከተማው ድረ ገፅ ላይ ማግኘት ይቻላል።

በእነዚህ አቋርጠው ለሚያልፉ መኪኖች ዝግ በሆኑ መንገዶች ላይ ማድረግ የማይፈቀዱ ተግባራት የሚከተሉትን የሚያካትቱ ሲሆን በእነርሱ ብቻ አይወሰኑም፡

- በቡድን መሰባሰብ
- ሽርሽር
- ጠረጴዛዎች፣ ወንበሮች፣ የመጫወቻ እቃዎች፣ ወዘተ ማዘጋጀት፡፡

በእነዚህ መንገዶች አጠቃቀም ላይ ስጋት ወይም ጥያቄ ያላቸው ሰዎች 311 ላይ በመደወል መጠየቅ ይችላሉ፡፡

ቆሻሻ የመሰብሰብ፣ መንገዶችን የመጥረግ እና በረዶ የማንሳት በእነዚህ በጊዜያዊነት በተዘገት መንገዶች ላይ አሁንም ተግባራዊ ይሆናል፡፡ ከኮሎራዶ ግዛት ከቤት የመቆየት ትዕዛዝ ጎን ለጎን ተጨማሪ ማስታወቂያ እስኪወጣ ድረስ መንገዶቹ ዝግ ሆነው ይቆያሉ፡፡

በመንገዶች መዘጋት ላይ የበለጠ መረጃ በከተማው ድረ ገፅ www.denvergov.org ላይ ለኮቪድ-19 በተሰጠው ቦታ ይሰጣል ወይም 311 ላይ በመደወል ይገኛል፡፡

###